



ጉዞ ለማድረግ እያሰቡ ነው?

የኮሮናቫይረስ (COVID-19/ኮሮናቫይረስ) ስርጭትን መገደብ ለመርዳት እና የሁሉም ህፃናት እና የትምህርት ቤቶችና የህፃናት እድገት ተቋማት ሠራተኞች ጤንነት እና ደህንነት ለመጠበቅ፣ **ከዲስትሪክቱ፣ ሜሪላንድ ወይም ቨርጂንያ ውጭ የሚደረግ ጉዞ በዚህ ጊዜ አይበረታታም።** ጉዞ እየጨመረ ሲሄድ፣ የእርስዎ በ COVID-19/ኮሮናቫይረስ የመያዝ እና የማሰራጨት እድሎች እንዲሁ ይጨምራሉ። ቤት መቆየት እራስዎን እና ሌሎችን ከመታመም የሚጠብቁበት በጣም ተመራጭ መንገድ ነው።

እባክዎ፣ ከዲስትሪክቱ፣ ሜሪላንድ ወይም ቨርጂንያ ውጭ፣ ወይም ዝቅተኛ-ስጋት ያለባቸው ስቴት፣ ድንበር ወይም ሀገር ውጭ ከሆነ ማንኛውም ቦታ ከተደረገ ጉዞ የሚመለሱ ህፃናት፣ መምህራን እና ሠራተኞች፣ ወደ ትምህርት ቤት ወይም የህፃናት እንክብካቤ ሳይመለሱ በፊት የሚከተሉትን ማሟላት እንዳለባቸው ያስታውሱ።

ራስዎን ይመርምሩ እና የእለት ተእለት ተግባራትን ይገድቡ፣ ከትምህርት ቤት ወይም ህፃናት እንክብካቤ ቀርቶ ቤት መቆየት፣ ወደ ዲስትሪክቱ ከተመለሱ በኋላ ለ14 ቀናት ወይም

ተግባራትን ይገድቡ እና ራስዎን ይመርምሩ ለ ኮሮናቫይረስ (COVID-19/ኮሮናቫይረስ) እስኪመረመሩ (ቢያንስ ከመመለሳቸው በኋላ ሦስት እስከ አምስት ቀናት ውስጥ) እና ኔገቲቭ የሆነ ውጤት እስኪቀበሉ ድረስ።

ያስታውሱ

ግለሰቦች COVID-19 ምርመራ ውጤቶችን በሚጠባበቁበት ጊዜ ራሳቸውን ኪራንታይን ማድረግ አለባቸው።

ጉዞ ያደረጉ ግለሰቦች ከተመለሱ በኋላ ለ COVID-19/ኮሮናቫይረስ ምልክቶች በቅርበት መከታተል አለባቸው። ምልክቶች ከታዩ፣ ወይም አንድ ግለሰብ COVID-19/ኮሮናቫይረስ እንዳለው የተረጋገጠ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ካለው፣ እራሳቸውን ለብቻ ማውጣት እና ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ተጨማሪ መመሪያ መፈለግ አለባቸው።

ተቋማት እና የስራ ቀጣሪዎች እንዳስፈላጊነቱ፣ ተጨማሪ ገደቦችን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ዲስትሪክቱ የተጎዱ ስቴቶች ዝርዝርን በዩ ሁለት ሳምንታት በ፡ coronavirus.dc.gov/phasetwo ያሻሻላል።

ከ ኖቬምበር 23፣ 2020 ጀምሮ፣ ከሀዋይ በስተቀር ሁሉም ስቴቶች እንደ ከፍተኛ-ስጋት ይወሰዳሉ። ጉዞ ላይ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ፣እባክዎ የኮንቲኒንት ትዕዛዝ 2020-110 እና DC ጤና COVID-19/ ኮሮናቫይረስ መመሪያ ለ ጉዞ ይመልከቱ።

